


ቁጽ- OFAG-F 04/13/5/19
ቀን- 17/7/12



ለክቡር አቶ ሳኒ ረዲ

የመቼ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ

አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የመቼ ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት
ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፡

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 14 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከሰላምታ ጋር

ወይዘሩ ከበዳ
የአቅም ግንባታ መ/ቤቶች አዲት
ዳይሬክቶሬት

ግልባጭ፡-

ለመቼ ዩኒቨርሲቲ

(18 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና

05 ገጽ የሂሳብ ሪፖርትቶች)

መቼ፡

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የመቼ ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የመቼ ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።



የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና ሪፖርቶችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፣
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፣
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



ለሚደርስ ጉዳት ተጠያቂነት እንዳይኖር እና ለብልሹ አሠራር በር እንዲከፍት ያደርጋል።

3. በጠቅላላው ብር 127,094.65 የሥራ ግብር ያልተሰበሰበ በመሆኑ ድንበና መመሪያን ካለመከተሉ በተጨማሪ የመንግሥትን የገቢ ግብር እንዲያጣ አድርጓል።

4. በድምሩ ብር 21,593.00 በተገቢው የሂሳብ መደብ ሳይመዘገቡ የተገኙ በመሆኑ በወጪ የተመዘገበውን ሂሳብ ከፍ እንዲል እና ሊመዘገብ የሚገባውን የወጪ ሂሳብ ዝቅ ተደርጎ በሪፖርት እንዲቀርብ አድርጓል።

5. ለጥናትና ምርምር ስራ የተወሰደ ቅድሚያ ክፍያ በቀን 30/10/2011 በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 0047480 በሂሳብ መደብ 6223 ብር 49,590.00 ሲወራረድ ደጋፊ ሰነድ ሳይኖረው ያለአግባብ ብር 5,322.00 በብልጫ ክፍያ ተፈፅሞ በወጪ ተመዝግቦ ሪፖርት የተደረገ በመሆኑ የዩኒቨርሲቲው ወጪ አለአግባብ እንዲወጣ ተደርጓል።

የተሰብሳቢ ሂሳብ፤

6. በበጀት ዓመቱ ከሚታየው ውስጥ በድምሩ ብር 14,063,073.14 በጀት ዓመት መጨረሻ መወራረድ ሲገባ ያልተወራረደ ተሰብሳቢ ሂሳብ ተገኝቷል።

ከላይ በተራ ቁጥር ከ1 አስከ 6 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም።

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ከመደበኛ በጀት ብር 38,805,279.15፣ ከካፒታል በጀት ብር 11,828,024.19 እና ከውስጥ ገቢ ሂሳብ በጀት ብር 426,759.90 በድምሩ ብር 51,060,063.24 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑን ተረጋግጧል።

ሌሎች ጉዳዮች፤

- በጠቅላላ ድምር ብር 38,396.67 ዋጋ ያላቸው ንብረት ሳይመልሱ የለቀቁ ሠራተኞች መኖራቸው፤

